

የኖሽክና የሕብረተሰብ እውቀትን በተመለከተ ፈተና ለሚወሰዱ የሚሰጥ መረጃዎች

የመገኛ ጊዜ:

ለፈተናው በስኬቱ(በእቅጩ) መገኘት አለብህ:: አርፍደው የሚመጡ ተፈታኞች ተቀባይነት አያገኙም(ለፈተና መቅረብ አይችሉም):: ከትምህርት ቤቱ የተላከው ደብዳቤ ላይ የቦታ እና የመገኛ ሰዓት መረጃዎች ማየት ይቻላል::

መለያ ወረቀት:

ወደ ፈተናው ክፍል ከመግባት በፊት ተቀባይነት ያለው መታወቂያ ማሳየት አለብህ:: በተጨማሪም የተፈታኞች ስም ዝርዝር ላይ መፈረም አለብህ::

ተቀባይነት ያለው መታወቂያ የሚባለው

-ፓስፖርት

-የኖርዌ መንጃ ፈቃድ

-ፎቶ ያለው የኖርዌ ባንክ ካርድ

-ከአፕሪል አንድ 2003 በሁዋላ የወጣ ከፓስፖርት ቤት የሚሰጥ መታወቂያ

-በአውሮፓ ኢኮኖሚ ማህበር ውስጥ ባሉ አገሮች የሚሰጥ የቤሕራዊ መታወቂያ

-የስደተኞች ከአገር ወደ አገር መሄጃ ማስረጃ(ወረቀት) እና የውጪ አገር ፓስፖርት

-ለውጪ ዜጋዎች የሚሰጥ የመኖሪያ ፈቃድ ካርድ

-ስም እና የትውልድ ቦታ ያለበት የጥገኛ ጠያቂዎች ማረጋገጫ

ስም:

የተፈታኞች ስም ዝርዝር ላይ በምትፈረምበት ጊዜ ስም: አድራሻ እና የትውልድ ቀን በትክክል መጻፉን ማረጋገጥ አለብህ::

ደረሰኝ:

የፈተናውን ወጪ በወረቀት ደረሰኝ ከፍለህ ከሆነ ደረሰኙን ለፈተናው ስትቀርብ ማሳየት አለብህ:: በባንክ ካርድ ከፍለህ ከሆነ ግን ደረሰኝ አያስፈልግም::

ማገገሚያዎች :

በፈተናው ጊዜ ምንም ዓይነት የሚያግዙህ ነገሮች መጠቀም አትችልም:: የራስህን ኮምፒውተርም መጠቀም አትችልም::

የመጻፊያ ቁሳቁሶች:

የራስህን የመጻፊያ ቁሳቁሶች መጠቀም አትችልም ግን እርሳስና ወረቀት የሚያስፈልግህ ከሆነ ይሰጥሃል:: ወረቀቱን የፈተናውን ክፍል ለቀሕ ስትወጣ ማስረኩብ አለብህ::

የሞባይል ስልክ:

ሞባይል እንዳለ አጥፍተህ ሌላ ቦታ ማስቀመጥ አለብህ:: በኪስ ውስጥ ወይም በቦታህ ላይ አጠገብህ መስቀምም አትችልም:: በፈተና ላይ ሞባይል የሚገኝባቸው ተፈታኞች እንደመርኮረጅ ሙከራ ነው የሚቆጠርባቸው::

ሕመም:

ከታመምክ የሓኪም ወረቀት ወይም የሕመም እረፍት ማስረጃ ፈተናው አልቆ ቢበዛ ቢበዛ ከአንድ ሳምንት በኋላ ለትምህርት ቤቱ ማስረከብ አለብህ ወይም መላክ አለብህ።

መኮረጅ:

መኮረጅ ወይም የመኮረጅ ሙከራ የሚቀጥለውን ያስከትላል።

-ከፈተና ክፍል ትባረራለህ

-ፈተናውን እንደወሰድክ የሚያሳይ ማረጋገጫ አይሰጥህም

-የፈተናውን ወጪ ፈተናውን በድጋሚ ስትወስድ እንደገና መክፈል አለብህ

የፈተና መረጃ:

ትምህርት ቤቱ የፈተናውን መረጃ(ሰርተፍኬት) የተፈታኛ ስም ዝርዝራ ላይ በተጻፈው አድራሻህ ይልክልሃል። ወደ አዲስ አድራሻ ከገባህ ለትምህርት ቤቱ ማሳወቅ አለብህ።

የይግባኝ መብት:

የውጤት ይግባኝ: የፈተናውን የጸሁፍ ክፍል ውጤትን በተመለከተ ይግባኝ ማስገባት መብት አለህ(የኖሽክ ፈተና ወይም norskprøven)። ይግባኝ የሚገባበት ጊዜ ውጤቱ ወቶ በ3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ መሆን አለበት።

የፈተናውን ደንብ ተግባር ላይ መዋል በተመለከተ የሚገባ ይግባኝ: የሕብረተሰብ ዕውቀት ፈተና ላይ ፣ የኖሽክ የቃል ፈተና ፣ የማንበብ መረዳት እና የመስማት መረዳት ፈተና ክፍል ላይ የደንቦችን ስሕተት በተመለከተ ይግባኝ ማስገባት ትችላለህ። ይግባኝ የማስገቢያ ጊዜው ፈተናው ተወስዶ በ3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው። ስለ ይግባኝ መብት በ www.norskprøven.no እና www.samfunnskunnskapsprøven.no ማየት ይቻላል።

ፈተናውን ከመጀመርህ በፊት ተግባራዊ ጥያቄ የመጠየቅ እድል አለህ